

የሰሞኑ የሻኢብያና የግንቦት ሰባት ትያትር በኤርትራ ምድር

መቼም ጉዳዮችን አርጅቶ ይጠራል፤ከአንዱ ቅሌት ወደሌላው ቅሌት፣ከአንዱ አገር ክህደት ወደሌላው ክህደት እየተዘፈቁ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያንን ማየት እንግዳ ነገር አልሆነብንም። ላለፉት ዓመታት አገራችንን አሁን ካለችበት ደረጃ ካደረሱት አጥፊ ሃይሎች አንዱና ዋናው ሻኢብያ የተባለው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነው ድርጅት ኤርትራን ከገንጠለ በኋላ አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ መስሎ ቀርቦ በማምታታት ላይ እንዳለ ተገንዝቦናል።

ሻኢብያ ኤርትራን በመገንጠል ብቻ ሳይወሰን ኢትዮጵያ የምትባል አገር እንዳትኖር እንደ ነፍስ አባት በግንጠለ ሙያ የተሰለፉትን ሁሉ እያጠመቀ ለመበታተን የሚረዱትን ጎሰኞች ያሳደገ መሰሪ ቡድን ነው።ከነዚህ መካከል የበኸር ልጁ የሆነውን የወያኔን ቡድን ለስልጣን ሲያበቃው፣የአነግን፣የአጋዴን፣የሲዳማን፣የአፋርን፣የጋምቤላን፣የትግራይን ነጻ አውጭ ነን ባዮች ወልዶ በማሳደግ የፖለቲካ ኳስ አድርጎ ከበኸር ልጁ ከወያኔ ጋር የተከሰተበትን የጥቅም ግጭት ለማሰገድ የመደራደሪያ መሳሪያ አድርጎ በመዳፋ ስር እንዳሰለፋቸው ያየነውና የምናውቀው የመሰሪው የኢሳያስ አፈወርቂ ስልት ነው።ቢሆንለት ከወያኔ ጋር ተሰማምቶ ካልሆነለትም ወያኔን አሰግዶ በሱ ምትክ እንደ ጎማ ቀይሮ የሚያሸከረክራቸውን ለስልጣን እንዲበቁ ማድረግ አማርጭ ስልቱ አድርጎ እንደያዘው የማይገነዘብ ቢኖር ዓይኑን ጥቅም ያወረው ወይም የሻኢብያን የተፈጥሮ ባህሪ የማያውቅ ብቻ ነው።

ለዚያ ስልቱ በጎሳ የተደራጁትን ብቻም ሳይሆን በስልጣን ልክፍት የተለከፉትንም ሰብስቦ መሳሪያ ለማድረግ ያለሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚሰማራ አይተናል።ከዚህም ውስጥ ለፍትሕና ለዲሞክራሲ በሚል አራሱን ለኢትዮጵያ ብቸኛ መድሀን አድርጎ የሚያቀርብ አምታታው ቡድን ባይንቀሳቀስም አርበኞች ግንቦት ሰባት በሚል ስም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማደንዘዣ ሆኖ ለካሜራ ፍጆታ የሚያገለግል ቡድን ፈጥሮ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻውን በሰፊው ቀጥሏል።

ይህ ግንቦት ሰባት የተባለ ቡድን ላለፉት ሶስትና ሁለት ዓመታት ይህንን ያህል ሃይል አለኝ፣ በዚህ ቦታ ወያኔን ተዋግቼ አይቀጡ ቅጣት ሰጥቼ መለስኩት ወዘተ በማለት ሲያደነቁር እውነት የመሰለው አገር ወዳዱ ዜጋ ሳይጠራጠርና ሳይጠይቅ በሚጎሰመው የውሸት ነጋሪት እየተሳበ ለቡን ያፈሰሰበትን፣በበሽታ ወይም በስራ አጥነት ለመኖሪያው የሚሰጠውን ከእጅ ወዳፍ የሆነ የመንግስት ድጎማ ሳይሳሳ አየለገሰ ካዝናውን አዳብሮለታል። የሚጠይቀኝ የለም በሚል አብሪት ካፈርኩ አይመልሰኝ ያለው ይህ የአር/ግም ሰባት ቡድን ከሻኢብያ ጋር በመተባበር ሰሞኑን ኢትዮጵያዊ ጀግኖች ለአገራቸው አንድነትና ነጻነት ሲሉ ሻኢብያንና አጋሮቹን ሲዋጉ በወደቁበትና አጽማቸው በፈረሰበት መሬት በባረንቴና ሃውዜን በረሃ በጉባኤ ስም የዚሁ ግም/አር ደጋፊና አባሎች ናቸው የሚባሉ ጥቂት ከያገሩ የተውጣጡ ስራፈቶችን፣በልዩ ልዩ ሱስ የተለከፉና በመንግስት ድጎማ የሚኖሩ ደካሞችን የመጓጓዣና የመዝናኛ ወጭ በመቻል ሰብስቦ ደግሰ ተዘጋጅቶ ዳንኪራ ሲረገጡ ለማየት በቅተናል።በዚህ ትያትር የሻኢብያ ወታደሮች ከነዚሁ ደካሞች ጋር የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓለማ ፣አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ቀለም ያለው ካናቴራ ለብሰው አዳራሹን እንዲሞሉት ፣ የዚሁ የሻኢብያ ወታደሮች መሳሪያ እንግበው በወታደራዊ ሰልፍ ከያገሩ ለተውጣጡት ጀሌዎች አቀባበል እንዲያደርጉ የተዘጋጀውን ትያትር ታዘበናል። እነዚህ ደካሞች ለንድ አፍታም ቢሆን ወገኖቻችን የረገፉበትና ስጋቸውን አሞራ የበለበት መሬት ላይ ነን ብለው የቁጭትም

ሆነ የሃዘን ስሜት ያሳዩበት ሁኔታ አልነበረም።ከሻክብያ ወታደሮችና ከተገንጣይ ግንባር አባላት ጋር እምባ ያቀረረ የደስታ ስሜት በሚገልጽ ሁኔታ ተቃቅፈው ሲታዩ ተለያይቶ የኖረ ዘመድ ወይም ለአንድ ዓለማዊ የቆሙ የትግል ጓዶች ይመስሉ ነበር። እርግጥ ነው የሻክብያ አሸክርኝታቸው ሊያቀራርባቸውና ሊያስተቃቅፋቸው ይችላል።ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ጽዋ የጠጡ የአንድ ዓለማዊ ቤተሰቦች መሆናቸውም ያንን ስሜት አሳድሮባቸዋል።

ኢትዮጵያን ለዚህ ቀውስ የዳረጋት ሻክብያ መሆኑ ሲታወቅ ለህልውናዋና ለአንድነቷ ብሎም ለሕዝቡ መብትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን ሻክብያ ይጨነቃል ብሎ ማሰብ የሻክብያ አፈ ቀለጤ ከመሆን በተረፈ ትክክለኛ ግንዛቤ አይደለም።ከአባብ እንቁላል እርግብ አስፈለፍላለሁ የማለት ያህል ነው።በኤርትራ ውስጥ ያሉትን የነጻ አውጭ ስብስቦችን በማየት ማረጋገጥ ይቻላል።የኤርትራ መሬት ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ የነጻ አውጭዎች ቡድን ወይም የአነሱ ድንኳንና የማጭበርበሪያ ጭንብል (ማስክ) የሆነ እንደ ግንቦት ሰባት ያለ የሚረመስመስበት እንጂ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ታጋይ እንኳንስ በመሬቱ በድንበሩ አካባቢ እንዲንቀሳቀስ የሻክብያ ተፈጥሮ አይፈቀድለትም፤ አሳይ ያጠፋዋል። የሚፈቀድለት የሻክብያን ጥቅምና የኤርትራን ነጻነት ተቀብሎ ለወደፊቱም ስጋት የማይፈጥር አገልጋይ ለመሆን ቃልኪዳን ለገባ ብቻ ነው።

የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓለማዊ በማውለብለብና ልብ የሚኒካ መዝሙር በመዘመር የሻክብያ ፈረስ የሆነው አር/ ግም ለከፈተው ፕሮፓጋንዳ ጆሮ መስጠት ለጥፋት ፈቃደኛ መሆን ነው።የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ለተገንጣዮች ስብስብ አውቅና አይሰጥም።ከወያኔ ባልተናነሰ መልኩ ይታገላቸዋል እንጂ።ሻክብያ የቀድሞ የአርበኞች ግንባር የሚባለውን የፈጠሩትን እንደ ኮሎኔል ታደሰ የመሳሰሉትን መሪዎቹን ገድሎ፣የተቀሩትንም አባላት በጨለማ ቤት አገሮ በማሰቃየት ላይ እንዳለና ጥቅሙን የሚያራምድ ቡድን ፈጥሮ ከግም ሰባት ጋር ግንባር የተፈጠረ አስመስሎ በማጭበርበር ላይ መሆኑን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል።

በጉባኤ ተብየው የፕሮፓጋንዳ ትያትር ውስጥ ተዋንያን ሆነው የከረሙት ወደሚኖሩበት አገር ሲመለሱ ሊሰሩት የሚሰጣቸው አደራ የኢሳያስን ስብእና በሚያገለብት፣የግም ሰባትን ሸወዳ በሚያገለ መልኩ የማስፋፋት ተልእኮ እንደሚሆን ለማወቅ ነብይ መሆን አያስፈልግም።ከዚህም በፊት ኤርትራ አየገቡ የወጡት የግም ሰባት አባላት ይህንኑ ስራ ሲሰሩ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም።አሁንም ሸንጣቸውን ገትረው ሳይፈሩ የሚረጨት ተልእኮ ነው።የአሁኖቹም ደቀመዛምርት ከዚያ የተለየ መዝሙር አይኖራቸውም።በአዲስ ፕሮፓጋንዳ አዲስ የዘረፋ ማሸን በመሆን ስራ ላይ ተሰማርተው እንደምናይ መጠበቅ ይኖርብናል።ለአንዳንዶቹም ላለፉት አያሌ ዓመታት የኢትዮጵያን ሳይሆን ያፍሪካን አፈር ላልረገጡት፣ከሚኖሩበት አገር ወጥተው ለመሄድ አቅም የሌላቸው ለዚህ መብቃታቸውን እንደትልቅ ሎተሪና ውለታ ሳይቆጥሩት እንደማይቀሩና ለድርጅቱ የሚችሉትን ከማድረግ እንደማይቆጠቡ መገመት አያቅትም።

ለነዚህ ድውያን የሚተርፋቸው ሌላ ነገር ቢኖር ከብርሃኑ ነጋ ካዘና ከሚገባው በሚሊዬን የሚቆጠር ገንዘብ ውስጥ ግፉ ቢል በሺዎች የሚቆጠረውን እንደራበው ውሻ መቀራመታቸው ነው።ውሻ በበለበት ይጮሃል! ከዚያ አይነቱ ቅሌትና ወራዳነት ይጠብቀን!

ወያኔን የሚያሰግደውና ለውጥ የሚያመጣው ከኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ወጥቶ በኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚንቀሳቀስ ሃይል እንጂ የሻክሊብያ የጡት ልጅ የሆነ ቡድን አይደለም።

ኢትዮጵያን ከወያኔና ከወያኔ መሰል ቡድኖች ጥፋት ይጠብቃት!

ኩማ መገርሳ USA DC